



በአርቲስት ሃጫሉ ሞት ሳቢያ እየተካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት የሀብት ውድመት አረመኔያዊ ተግባር በእጅጉ አሳስቦናል፤

****የዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት ወቅታዊ መግለጫ****

በዚህ ታሪካዊ ወቅት በአገራችን በኢትዮጵያ በየቦታው በዘርና በሃይማኖት ማንነት ላይ ያነጣጠሩ ሕይወት በመቅጠፍ፣ አንጡራ ንብረታቸውንና የእምነት ተቋማትን በማውደም እየተካሄዱ ያሉትን እጅግ ዘግናኝ ጥፋቶች በከፋ ሀዘንና በተሰበረ ልብ እንዲሁም በጥልቅ ወገናዊነት ቁጭት በቅርብ እየተከታተልነው እንገኛለን። ይህ በከፍተኛ ወንድማዊ ፍቅር የምንመካበትን የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን በመሰሪያ ሴራ መገደልን ተከትሎ በተቀነባበረ መንገድ እየተካሄደ ያለው ወገንን ከወገን በማጨፋጨፍ ሕዝብና ሀገርን የመበታተን ሴራ፣ በሀገራችን ታሪካዊ የውጭ ጠላቶችና በምንደኛ የውስጥ ጉዳይ አስፈጻሚዎች መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። በየአካባቢው የስም ዝርዝር በመያዝ በአብዛኛው በማንነታቸው ምክንያት ብቻ ሕይወታቸውን እየቀጠፉ ንብረቶቻቸውን ያወደሙት እኩያን ሀገሪቱን በመዘረፍ፣ ሕዝብን በግፍ ዘር በማጥፍት፣ ለስደትና ለሞት ሲዳርጉ የቆዩና በተለይም በአማራ ላይ ያነጣጠረ የጥፋት ተለእኮ በስፋትና በጥልቀት ለዘመናት ሲሸርቡ የቆዩ የአገርና የወገን ጠላቶች እንደሆኑ ለሁሉም ወገን ግልጽ ሊሆን ይገባል። ከዚህ የተቀነባበረ የጥፋት ሴራ የመንግስትን መዋቅር በታላላቅነት የሚመሩ ባለሥልጣናት እንዳልተሳተፉበት ለማመን እንደማይቻል በጥብቅ ለማስገንዘብ እንወዳለን። በዚህም ምክንያት እነዚህ የሽብርና የጥፋት ወገኖች ወደፊት ለሚደቅኑት ምልባትም የባሰ የጥፋት ተግባር ላነጣጠሩበት አደጋ የሚጠብቀው ማን ሊሆን እንደሚችል እንቆቅልሽ መሆኑን መላው ሕዝብና ገዢው መንግስት በውል ማወቅ አለባቸው። ከአሁን ቀደም በተመሳሳይ በዘር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የፈጸሙ ወገኖች በአስቸኳይ ለሕግ ቀርበው ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲያገኙ ጉዳዩ በእጅጉ ያሳሰባቸው ወገኖች መንግስትንና ባለድርሻ አካላትን ወይም የሚመለከታቸውን ሁሉ ሲማጸኑ መሰንበታቸው ግልጽ ነው። በአጥፊዎቹም ላይ አፋጣኝ ምርመራ ተካሂዶ ተመጣጣኝ ሕጋዊ እርምጃ ሳይወሰድ ሲድበሰበስ መቆየቱ ለእነዚህ እኩያን የበለጠ መጠናከር እንደጠቀማቸው እሙን ነው። በታሪክ አማራው እንደዚህ በገሃድ አለም እያየ በሁለተኛው አለም ጦርነት ጁዎቹ የደረሰባቸው የዘር ማጥፍት ወንጀል አይነት ዛሬም በአማራው ወገኖቻችን ላይ በኦሮሚያ እና በደቡብ ክልል ውስጥ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ዘግናኝ የሆነ የዘር ፍጅት ተፈፀመል ይህም የኦሮሚያ ፓሊስ የክልሉ ሃይሎች ቁሮ ነን ብለው ራሳቸውን ለዘር ማጥፍት ወንጀል ካደራጁ አካላት ጋር አብሮ በመሆን ከፍተኛ አልቂት የፈፀሙ መሆናቸውን በመረጃ የተደገፈ ስለሆነ ስለዚህ መንግስት በነፃ እና በገለልተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው አፍጣኝ ውሳኔ እንዲሰጣቸው አለም አቀፍ የአማራ ህብረት ደጠይቃል። የድምፃዊ አጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ ምንም ግንኙነት የሌለውን የባልድራስ ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትን አቶ አስክንድር ነጋን ለብዙ አማሮች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑትን እን ጅሃርና በቀለ ገርባ ስለታሰሩ ብቻ ንፁህና በስላማዊ መንገድ ብቻ ለውጥ ደመጣል ብሎ የሚታገለውን አስክንድርን ማስረ እጅግ ፍትህ የጎደለውና ምናልባት ከዚህ በፊት ጠ/ሚንስትራ ከባላደራው ጋር ጦርነት እንገባለን ባሉት መስረት በግል ቂም ላይ ተመረከደ የተወሰደ እርምጃ መሆኑ አገር ያወቀው ፅሃይ የሞቀው ሃቅ ስለሆነ ምንም ከጉዳዩ

ጋር ተያያዥነት የሌላቸውን አቶ አስከንጅርን ጨምሮ ኢንጅነር ይልቃል እና አቶ ልጁቱ አያሌው በአስቸካይ ተፈተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የአለም ዓቀፍ አማራ ህብረት ጥያቄውን ያቀርባል። ሚዲያንም በተመለከተ የአማራን ብሶትና አዳዲስበት ያለው የተቀናባበረ ሴራን በማጋለጥ እውነቱን እየተከታተለ የሚዘገበውን የአማራን ጅምፅ የአስራት ሚዲያን የዘር አልቂትና ፍጅት በግንባር ቀደምትነት ከሚቀሰቅሰው የኦኤም ሬዲዮ ጣቢያ ስለተዘጋ ብቻ ያለምንም ፍትሃዊነትና የህግ አግባብ አስራት ሚዲያም ደዘጋ ብሎ መወሰን እጅግ አድሎዊ የሆነና ኢፍታሂ በመሆኑ በአስቸካይ የአስራት ሚዲያ የተጣለበት እግድ ተነስቶ ወደ ስራ እንዲመለስ አለም አቀፍ የ አማራ ህብረት ያሳስባል።

በእርግጥም በዋናነት መንግስት እንዲሁም የሚመለከታቸው ወገኖች የተቀላጠፈ እርምጃ ለመውሰድ እያቅማሙ ደንታቢነታቸው እየተባባሰ ሄዶ ጽንፈኛ አሸባሪዎቹ በማን አለብኝነት የጥፋት ተልክኳቸውን በሰፊው ቀጥለውበታል። በመሆኑም፦

1. በተለያዩ አካባቢዎች በአምነታቸውና በማንነታቸው ላይ ባነጣጠረ መልኩ መስዋእትነት እየክፈሉ ከመሆኑም በላይ አሁንም የዜጎችን ሕይወትና ሰላም የመጠበቅ ኃላፊነትና አደራ የተሸከመው መንግሥት በአፋጣኝ ተንቀሳቅሶ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው፣ ሕዝቡም እየተደራጁ ራሱንና አካባቢውን እንዲጠብቅ መንግሥት ግልጽ መመሪያ እንዲሰጥ፣
2. የአርቲስት ሃጫሉን ሞት ተክትሎ በተቀናባበረ መልኩ የታሰበበት የጥፋት ዘመቻ ፈጻሚና አስፈጻሚዎች እየታደኑ አስቸኳይ ሕጋዊ ርምጃ እንዲወሰድ በጥብቅ እንጠይቃለን። በዚህ ዘገናኝ ድርጊት ክፍተኛ ህዝንና ብስጭት ያደረበት መላው ተጠቂ ወገን እያቀረበ ያለው የአስቸኳይ ፍትህ ጥያቄ አሁንም በቸልታ የሚታለፍ ከሆነ የሚያስከትለው መዘዝ እጅግ የሚያሳስበን መሆኑን በአጽንኦት እናስገነዝባለን።
3. መደበኛ ያልሆኑና የዘር ጭፍጨፋን ለማካሄድ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች በመንግሥት የጸጥታም ሆነ የአክባቢው ባለሥልጣናት ሆነ ተብለው የተተውና ደህንን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲያካሂዱ የተለየ ድጋፍና ከላላ እየተሰጣቸው በመሆኑ ጉዳዩ በአስቸኳይ እንዲታርምና በተለይ ለተጠቂው የአማራ ሕዝብ በግልጽ ለሚሚገቱና ለሚታገሉ የአንድነት ወገኖች ጥበቃና ከላላ እንዲደረግላቸው እናሳስባለን።
4. “እኔ ከሞትሁ ሰርዶ አይብቀል” እንዳለቸው እንስሳ ሁሉ በተገኘ አጋጣሚ ብቻም ሳይሆን የተለመደ የዘር ጭቆናና ጭፍጨፋቸው እንዲቀጥል የምህንድስና ሥራቸውን ከፍርፋሪ አቅራቢዎቻቸው የውጭ አሸባሪ ኃይሎች ጋር እየሠሩ መሆኑ ታውቆ መንግሥት በእነዚህ ባንዳዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በይፋ ለሕዝብ የገባውን ቃል በተግባር እንዲተረጎም በአንክሮ እየጠየቅን መላው የሰላምና የአንድነት ወዳድ ወገኖችን ሁሉ ለዚህ ስኬት እንዲረባረብ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።
5. አገራችን በተለያዩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች በውጥረት ባለቸበት በዚህ ወቅት እርስ በርስ በማጨራረስ ኢትዮጵያን ለመበታተን በውጭም ሆነ በውስጥ የአልቂት ነጋሪት የሚጎስሙ አረመኔዎችን በጋራ ኃይላችንን አስተባብረን ከወገኖችን ጎን እንድንቆም በውጭ ሀገራት ለምትኖሩ ወገኖቻችን ጥሪ እናስተላልፋለን።
6. በተለየም የሰሞኑን አልቂትን አስመልክቶ በOMN ሚዲያ የፕሮፖጋንዳ መገናኛ ተቋም አማካኝነት አማራን ነፍጠኛ ብሎ በመፈረጅ ዘር የማጥፋት ዘመቻ አወጁ እንዲሁም የኢትዮጵያ ክቡር ሃውልቶችና ታሪካዊ ቅርሳቸውን እንዲወድሙ ከመኒሶታ ዓመሪካ አስተላልፈዋል። በመሆኑም እንደሩዋንዳ የኢንተር ሃሞይን የማጨራረስ የቅስቀሳ ስልት በመከትል ወገንን ከወገኑ ጋር ለማጠፋፋት ደቀሰቅሱና እየቀሰቀሱ ያሉ ሚዲያዎች እንዲዘጉ እየተወሰደ ያለው ሕጋዊ እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እናስገነዝባለን።

የዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት ሰኔ 29 ቀን 2012 ዓ.ም
 ዋሽንግተን ዲ.ሲ E mail Address: GAC.DCMETRO@gmail.com
 ኢትዮጵያን ሕዝቧ ተከብራና ተፈርታ ለዘላለም ትኑር!!

